



እየተባባሰ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የእርስ በርስ ግጭትና መንስኤው!

የዚህን ዓመት የዩኒቨርሲቲ ትምህርት መከፈት ተከትሎ በቀጠለው የተማሪዎች የጎሳ ግጭት የእውቀት ቤቶች የሆኑት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የእልቂትና ሰቆቃ ዜና የሚሰማባቸው ማዕከላት ሆነዋል። በአሰሳና በወለጋ ዩኒቨርሲቲዎች በተነሳው የተማሪዎች የርስ በርስ ግጭት በብዛት የዐማራ የተማሪዎች የሆኑ አዲስ ገብ የድሀ ገበሬ ልጆች እንደወጡ ቀርተዋል። በጭካኔና በዘረኝነት መንፈስ ተነሳስተው ወገኖቻችንን በለጋ እድሜ እንዲቀጠፉና አካለገደሎ እንዲሆኑ በመደረጉ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን። በግፍ ተጨፍጭፈው ሕይወታቸው ባጭር ለተቀጨ ወገኖቻችን ፈጣሪ ነፍሳቸውን በአፀደ ገነት እንዲያኖረውና ለቤተሰቦቻቸውም መጽናናትን፣ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውም ፈውስንና የመንፈስ ጥንካሬን እንመኛለን።

እንደሚታወቀው አንድ ትውልድ ሥርዐተ መንግሥቱንና ሥርዓተ ትምህርቱን ይመስላል። አንድ በእድሜ የበሰሉ የደቡብ ኮሪያ የትምህርት ሳይንስ ምሁር አገራቸው ከ1990ዎቹ በኋላ ናላዋን ሲያዘራት የነበረውን ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ የቆመበትን ምክንያት ተጠይቀው የሰጡት ሳይንሳዊ መልስና የደቡብ ኮሪያ መንግሥት ተግባራዊ ያደረገው የመፍትሔ ሀሳብ ትውልድ የሥርዓተ መንግሥትና የሥርዓተ ትምህርት ነጸብራቅ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነበር።

የደቡብ ኮሪያው ምሁር የአገራቸው ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ የተከሰተበትን መንስኤ ሲያስረዱ

«ሥርዓተ መንግሥቱ በስርዓተ ትምህርቱ ላይ ያደረገው ስርነቀል ለውጥ በትውልዱ ሥርዓት የተላበሰ አስተሳሰብ [disciplinary thinking] እና ስብእና ላይ ያስከተለው የአመዛዛኝነትና የኃላፊነት ስሜት መጓደል ትልቁ ምክንያት ነው» ሲሉ ነበር በየዩኒቨርሲቲው ይከሰት የነበረውን የተማሪዎች ቀውስ መንስኤ በአግባቡ የተነተኑት።

የደቡብ ኮሪያዊው ምሁር ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ መንስኤ ምልክታ መፍትሔውንም በማመላከቱ የምሁሩ ጥልቅና ሳይንሳዊ የመንስኤ ትንተና የወለደው የሥርዓተ ትምህርት ለውጥ የተጓደለውን የትውልዱን ሥርዓት የተላበሰ አስተሳሰብና ስብእና፤ እንዲሁም የአመዛዛኝነትና የኃላፊነት ስሜት በመቅረፍ በኮሪያ

እየተተባባሰ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የእርስ በርስ ግጭትና መንሰዔው!

ልሳነ ምድር ተከስቶ የነበረውን ብሔራዊ የተማሪዎች የየአለቱ ነውጥና ብጥብጥ ከመግታት አልፎ ደቡብ ኮሪያ በአለም ላይ ጥራት ያለው የትምህርት ስርዓት መዘርጋት ከቻሉ ጥቂት አገሮች ውስጥ ግንባር ቀደም ቦታ እንድትይዝ አስችሏታል።

በአገራችን እንደሰደድ እሳት እየተዛመተ ያለውን ብሔራዊ የተማሪዎች የአለት ከአለት ነውጥና ብጥብጥ «የለውጡ አደናቃፊዎች» በተባሉት ማሳበቡ በብሔራዊ ደረጃ እየተከሰተ ላለው የተማሪዎች የአለት ከአለት መገዳደል መፍትሔ ሊሆን አይችልም። ዛሬ በየዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ወጣቶች በጎሳ እየተባደኑ እርስበርስ በመከላከል ሞትን እያነገሱ ያለው የሥርዓተ መንግሥቱንና ሥርዓተ ትምህርቱ አቤልና ቃሌል አድርጎ ስለፈጠሯቸው ነው።

በዛሬዎ ኢትዮጵያ የሁለት ሰዎች የሀሳብ ልዩነት የወለደው ሙግት ወይንም ጠብ እንኳ ወደ ጎሳ ግጭት የማያድርግበት ሁኔታ የለም። ዛሬ ላይ እንኳን በተማሪዎች ዘንድ ቀርቶ በዩኒቨርሲቲ መምህራን መካከል የሁለት ሰዎች የሀሳብ ሙግት ጠብ ቢያስነሳ በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሌሎች "የዩኒቨርሲቲ ምሁራን" ከሁሉ ነገር አስቀድመው የሚሰነዘሩት «ሀሳብ» ቢኖር የሁለቱ ጠበኞች «ብሔር ምንድን ነው?» ብሎ መጠየቅ ነው። እንደዚህ አይነት «ምሁራንን» የያዙ የትምህርት ተቋማትና ሥርዓተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ ኢትዮጵያን በጎሳ አጥር ተከልለው ወደኋላ እያዩ እርስ በርስ እየተከሳከሱ ሞትን እንዲያነግሱ የሰለጠኑ ጎሰኞች አገር ሆኖ እየየነው ያለውን የዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የርስበርስ መገዳደል «የለውጡ አደናቃፊዎች» በተባሉት ማሳበቡ መፍትሔ ሊሆን አይችልም።

ሕገ መንግሥት ተብዮው የወለደው ሥርዓተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ የተዋቀረበት ርዕዮ-ት ግለም ሳይቀየር ለጊዜው እሳቱን ማጥፋት ቢቻልም ሥርዓተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ የወለደው የትውልዱ ሥርዓት የተላበሰ አስተሳሰብና ስብእና ብልሽት ሳይስተካከል እንኳን የትምህርት እመርታና የተጓደለው የትውልዱ የአመዛዛኝነትና የኃላፊነት ስሜት ሊቀረፍ ይቅርና እየታየ ያለው የተማሪዎች ቀውስ ከቶ ሊፈታ አይችልም! ስለዚህ የትምህርት ተቋሙ የነገ የአገሪቱ ተረካቢ ትውልድ በዘረኝነት ተተብትቦና ታውሮ፣ ማመዛዘን ተስኖት በለጋ እድሜ ገዳይና ሚች የሚሆንበት ተቋም ከመሆን እንዲገታ፣ ተማሪዎች በየትኛውም የትምህርት ተቋም ከጎሳ አስተሳሰብ በፀዳ መንገድ እውቀትን በጋራ እንዲገቡ እንዲደረግበት፣ አስፈላጊ ሁኖ ከተገኘም የወጣት ተማሪን ደም ያለአግባብ ማፍሰስ እንዲቆም አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በጥብቅ ያሳስባል።

ፈለገ አሥራት የትውልድ ቃል ኪዳናችን ነው!

የዐማራው ሕልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት